

እስይ ደስ ደስ ይበለን

እስይ ደስ ደስ ይበለን (2) } (2x)
 ቅዱስ ዮሐንስ መጣልን ደስ ደስ ይበለን

ደስ ብሎን መጣን ደስ ብሎን (2)
 መድኃኔዓለም ጸጽ አንተ አለህ ብለን
 ደስ ብሎን መጣን ደስ ብሎን

ደስ ብሎን መጣን ደስ ብሎን (2)
 ድንግል ማርያም ጸጽ አንቺ አለሽ ብለን
 ደስ ብሎን መጣን ደስ ብሎን

አበባ አየሽ ሆይ..... ቅድስት
 አበባ አየሽ ሆይ..... ቅድስት
 እንቆቅልሽን.....ንግስት
 ንግስተ አዜብ.....ንግስት
 በልቧ ያለውን.....ንግስት
 አስቀምጣ አበባ.....ንግስት
 መዓዛው የሚሸት..... ከሁለቱ

ልትፈትን ሄዳ.....ንግስት
 እናት ማክዳ.....ንግስት
 አጫወተችው.....ንግስት
 እያሳየችውንግስት
 የቱ ነው አለችው.....ከሁለቱ

ንግስት ሆይ ለጥያቄሽ ጥበብ አለሽ (2)
 የ አገር ኢጋር የሚሆነውን ክልብ ሽተሽ (2)

እንቆቅልሽ.....የሳባ
 ጥበብ ስላለው ንጉሱ
 ክፈት መስኮቱን..... ሰለሞን
 ገቡ ንቦቹሊቀስሙ
 ብልህ ጠቢቡ..... መለሰ
 ንጉስ ሰለሞን.....አንዳች

ከበድም ቢለው.....የሳባ
 ሚስጥሩን ሊያውቀው....ንጉሱ
 ሲለው ለሎሌው.....ሰለሞን
 ከ አበባው አርፈው.....ከቤቱ
 ለተጠየቀው.....በእርግጥ
 አልተሰወረውበእውነት

አደይ ቅድስት ሀገሬ እልል በይ (2)
 ኢትዮጵያ ለዝናሽማ በ አለም ተሰማ (2)

ለፈጣሪዋንግስት
 ኢትዮጵያዊቷንግስት
 ጥበቡን አይታንግስት
 ወርቅ ሽቶውንንግስት

ምስጋና አቅርባ.....ንግስት
 ንግስተ ሳባ.....ንግስት
 አደነቀችው.....ንግስት
 እንቁን ሰጠችው.....ንግስት

ንግስት ሆይ ምስክር ሆንሽ ለሀገርሽ (2)
 የ አምላክን የፈጣሪሽን ስሙን ጠርተሽ (2)

የኢትዮጵያ ሰዎች.....ለንግስት
ስንዱ ሆነውለንግስት
በመስከረም ወርለንግስት
ይዘው ስጦታ.....ለንግስት

ቆሙ በተራለንግስት
ለዙፋን ክብሯለንግስት
ሀገር ስትገባ.....ለንግስት
የፈካ አበባ.....ለንግስት

አደይ የብርሐን ጮራ በኢትዮጵያ በራ (2x)
ኢትዮጵያ በታሪክሽ ጥንታዊት ነሽ (2x)

እየሩሳሌም.....ንግስት
እንኳን ለክብር.....ንግስት
ከ አምላክ በረከት.....ንግስት
ይዘሽ ስጦታ.....ንግስት

ደርሰሽ መጣሽንግስት
ለዚህ አባታሽ.....ንግስት
ፍሬ አረንተሽ.....ንግስት
እንቁለጣትሽንግስት

ንግስት ሆይ ለታሪክሽ ክብር አለሽ (2x)
ልጆቻችን አበባ አየሽ ሆይ እያልን እናስታውሳሽ (2x)

የ አባቶች ተስፋ.....የጻድቃን
የሙሴ ጽላት.....ለጸሎት
የዳዊት መዝሙር..... ለጸጋ
አምስቱን አብታት.....ተሰጥቶሽ

የንቢያት ትንቢት.....ለጽናት
የ አሮን ክህነት.....ለፍትሐት
ይዘሽ የመጣሽ.....ከጥንት
ለሀገር መሰረት.....በእውነት

አደይ ቅድስት ኢትዮጵያ እልል በዬ (2x)
ኢትዮጵያ በልጆቻችን ደስ ይበልሽ (2x)

በሀገ ልቦናጥንቱን
ሀገ ነብያትን.....ከዓለም
በብሉይ ኪዳንለጌታ
ተስፋ ካረጉት.....ከ አይሁድ
ሀገ ወንጌልን.....በፊት

ፈጣሪን አውቀሽጥንቱን
ቀድመሽ ተቀበልሽከዓለም
መስዋዕት አቅርበሽ.....ለጌታ
ከእስራኤል ቀድመሽከ አይሁድ
ይዘሽ ተገኝሽ..... በፊት

ኢትዮጵያ ደስ ይበልሽ ትልቅ ጸጋ አለሽ (2x)
ሰለፈጸምሽ ሦሥቱን ሀግጋት የፈጥሪሽን (2x)

ካለፈው ሦህተት.....ሁላችን
አዲሱ ዓመት.....ለሁሉም
ይሄም ያልፍና.....ለጊዜው
ሌላው ይተካል.....በጊዜው
ወልደ ነገድጓድ.....በጊዜው
በየ አራት ዓመት.....በጊዜው
በየዓመቱ.....መጥምቁ

እንድንመለስ.....ሁላችን
መጣ ሉቃስ.....ለሁሉም
ይመጣል ዮሐንስ.....በጊዜው
ዘመነ ማቴዎስ.....በጊዜው
ሲደርስ ዮሐንስ.....በጊዜው
ለሁሉም ሲደርስ.....በጊዜው
ቅዱስ ዮሐንስ.....መጥምቁ

አደይ የብርሐን ጮራ በዮሐንስ በራ (2x)

ኢትዮጵያ ባህል ቋንቋሽ የሚያኮራሽ (2x)

ልጅ አበባ ልጅ አበባዬ አዬ ወዲቷ እናቴ
ልጅ አበባ እያለች አማማ አዬ ወዲቷ እናቴ
ምክሯን ሁሌ እኔ እንድሰማ አዬ ወዲቷ እናቴ
እያሻሽች እንድሆን ጤናማ አዬ ወዲቷ እናቴ

አዬ ወዲቷ እናቴ (2x)

አበባ ለምለም ቁጤማው ለምለም } (2x)
ኢትዮጵያ እንዳንቺ የለም

እመዬ ጸጽ ደግሞም አባብዬ } (2x)
መጣሁ ለሰላምታ እዚህ አሉ ብዬ
እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሱት ብዬ

ይሸታል የዕጣን ጢስ (2x) ከቤተ መቅደስ (2x)

ከብረው ይቆዩን ከብረው } (2x)
ንስሐ ገብተው ቆርበው
ከዓመት አወደዓመት ደርሰው
ቅን ታዛዥ ልጅን ወልደው
ትሁት ሰው አክባሪ ሆነው
የፍቅርን ሽማ ለብሰው
ከብረው ይቆዩ ከብረው

ጌታ ዘመንን ለወጠል

ጌታ ዘመንን ለወጠልን (2)

አምላክ ዘመንን ለወጠልን (2)

ምድርን የጎበኘህ

ለወጠልን

በቸርነትህ

^

ወርዓቱን ዓመቱን

^

ትቀይራለህ

^

ጥሟን ታረካለህ

^

ውሃን ትሞላለህ

^

በብልጽግናህ

^

ትባርካታለህ

^

አዝ

ምድረበዳው ስብሀ	ለወጠልን
ጠግቧል ከእጅህ	^
ተራሮችህ ረኩ	^
በነጠብጣብህ	^
ማሠማሪያዎችህ	^
መንጋውን ለብሰዋል	^
የእግዚአብሔር ወንዞች	^
ውሃን ተሞልተዋል	^

አዝ

በሰው በሕይወቱ	ለወጠልን
ፀሐይ አውጥተሃል	^
በቀኑ ላይ ቀንን	^
ጨምረህ ሰጥተሃል	^
የድካሙን ፍሬ	^
እየባረክለት	^
ታበዛለታለህ	^
ክብሩን እስከሸበት	^

አዝ

የሰው ልጅ ቢጨነቅ	ለወጠልን
ነገን ለመሰንበት	^
እድሜም እድሜ አይሆን	^
ያላንተ ቸርነት	^
የዘመናት ጌታ	^
አንተ በመሆንህ	^
የእድሜአችን ቁጥር	^
አለ በመዝገብህ	^

አዝ

አሮጌው አልፏል	ለወጠልን
መጥቷል አዲስ ዘመን	^
ሁላችን በተሰፋ	^
አዲስ ሰው እንሁን	^
በንስሃ ፀጋ	^
በሥራ በርትተን	^
በእግዚአብሔር ቸርነት	^
ገና እንዘምራለን	^